

# የባቢሎናውያን ትግል

ጠላትን ሳያውቁ ለትግል መነሳት ምን ዓይነት ውጤት ሊያስከትል እንደሚችል ወደፊት የምናየው ይሆናል ። በቀደመው ስርዓት የወያኔ አገዛዝ ለ28 ዓመታት ያክል አለተቀናቃኝ እንዳሻው እንዲፈጸምና ያሻውን እንዲያደርግ ዕድል የሰጠው እኛ ወይንም የአገዛዙ ተቃዋሚዎች ነን በሚል የተሰባሰብን እንደሆንን ሳይታለም የተፈታ ነው ። ይህንን ብዙም ማብራራት ሳያስፈልገን በአጭሩ ለመግለፅ ወያኔን እንቃወማለን የሚሉ ለኢትዮጵያ አንድነት ግድ ይለናል የሚሉትን ብቻ እንኳን ብንወስድ በመሰረታዊ አቋም የወያኔን ፀረ ኢትዮጵያዊነትና አውዳሚነት እየተማመኑ ነገር ግን እርስ በርሳቸው ስለማይግባቡ ፣ ስለማይተማሙ ፣ አላማቸው ስልጣን እንጂ የሕዝብ ጉስቁልና ስላልሆነ ፣ እርስ በርሳቸው ሲናቆሩ ወያኔ ይህ ነው የሚባል ተቀናቃኝ ሳይኖርበት ተቃዋሚ ተብዬዎቹ ዕርስ በርሳቸው አንዱ አንዱን ጠልፎ ለመጣል የሚያደርገው መራኮት ለወያኔ ትንፋሽ መግዣ ስለሆኑት ጉልበት ሳይኖረው እንደ ጉልበተኛ በኛ ጥቅመኝነትና በኛ የሰልጣን ጥመኝነት የተነሳ አለሃሳብ የፈቀደውንና የተመኘውን ሲያደርግ እንደኖረ የማንካካደው ሃቅ ነው ።

አሁንም ያረጀው ወያኔ ባዲሱና እጅግ በተራበው ወያኔ ሲተካ አዲሱ ወያኔ አመጣጡ በተደራጁና ራዕይ ባላቸው የፖለቲካ ቡድኖች ሳይሆን በሕዝባዊ አመፅ እንደነበር እናውቃለን ። ሆኖም ግን ይህንን ሕዝባዊ አመፅና ትግል እዚያው በወያኔ ተቀናቅፈውና ተኮትኩተው ያደጉ ሁሉን ዓይነት ተንኮልና የአፈና ዘዴ ከወላጃቸው ወያኔ ሲጋቱና ሲማሩ ባደጉ በክፋቶችና በተንኮል ቋቶች ትግሉ ከሕዝብ ተነጥቆ ወደ ዳግማዊ ወያኔ በቀላሉ ሊሸጋገር ችሏል ።

አሁንም እንደተለመደው ጠላትን ካለማወቅ ይሁን የሰልጣን ጥም ወይንም የሁለቱም ጥምር በሆነ ትግል ለተጠመድን ካለፈው ስህተታችንም ሆነ ታሪካችን መማር ባለመቻላችን ዳግማዊ ወያኔ ዛሬም ያሻውን ከመተግበር አልቦዘንም ።

በተለይ በአሁኑ ሰዓት ከሁሉም አቅጣጫ ጥቃት እየተሰነዘረበት ያለውና ህልውናው እጅግ በሚያሰጋ ሁኔታ ላይ ያለው የአማራው ማሕበረሰብ ለክፍተኛ ጥቃት እያዘጋጁት እንደሆነ በየአለቱ የምናየውና የምንሰማው ነው ። እንዳለመታደል ሆኖ አማራው ለዘመናት ለናት ሐገሩ ያደረገው ተጋድሎና አስተዋፅዖ በወያኔ ትግራዎችና ፣ በአሮሞ አነጋውያን የተተረከው ተረት ተረት ከወያኔና ከአነጋውያን አልፎ ወያኔ ሕዳጣን እያለ በሚጠራቸው የማሕበረሰብ ክፍልም ተዛምቶ የፀረ አማራነት ትርክት ልክ እንደዛሬው ኮሮና ቫይረስ በሁሉም ዘንድ መዛመቱን እያየን ነው ።

ባለፈው ፅሁፍ እንደገለፅኩት ወያኔና የአሮሞ አነጋውያን አሁን በሰልጣን ላይ ያሉትን ማለት ነው የልዩ ኃይልና ሚሊሺያ ከ 300,000 ሺህ በላይ እንዳሰለጠኑና እንዳስታጠቁ የምናውቀው ነው ። ይህ አልበቃ ብሏቸው አነጋውያኑ አሁን ለ 31ኛ ጊዜ እያሰለጠኑ እንደሆነም ይሰማል ። አማራው ይህ አይቀራ የህልውና ስጋት ባሰጋቸው በእጅግ አሳምነው ገና ለ 1 ጊዜ ማሰልጠኑ እንቅልፍ የነሳው የአብይ መንግስት ጄኔራል አሳምነውን ብቻ ሳይሆን ለአማራው በመቆርቆርና እስከመጨረሻው ለአማራው ይዋደቃሉ ያላቸውን እነ ዶ/ር አምባቸውንና ጓዶቹን ያለ ርህራሄ አርዶ የተቋቋመውንም የአማራ ልዩ ኃይል በትኖ አለ ተገን እንዳስቀረው መቼም የማንረስው የትላንት ትውስታችን ነው ።

አብይ በአማራው ላይ የፈፀመው ወንጀል አላረካ ብሎት ዛሬም ለወገናቸው የሚቆረቆሩ መንግሥታዊ አገዛ ሳይኖራቸው በራሳቸው ተደራጅተው ወገናቸውን ሊመጣ ካንዝበበው ጥቃት ለመታደግ የተደራጁ ፋናና የጎበዝ አለቃን ከምድረ ገፅ ለማጥፋት ከላይ በወያኔ ትግራ ከታች ከወለጋ በተነሳ የኦሮሚያ ጦር መሃከል አስገብተው ሊመቱት እየተዘጋጁና ከበባውን እያጠናከሩ እንደሆነ ተዘግቧል ። ይህ በንዲህ እንዳለ በጄኔራል አሳምነው ፅጌ ከተቋቋመውና ከተረፈው ጥቂት ሰራዊትና የአማራ ክልል ፖሊስ ሰራዊት በአማራው ላይ በሚደረገው ዘመቻ ቅሬታ ሊያደርግባቸውና አፈመዛቸውን ከሰሜንና ከደቡብ ለጥፋት በመጣው ሰራዊት ላይ ሊያዘዙር ይችላል በሚል ግምት ጥቂትም ቢሆን ዛሬ ላይ የአማራውን ልዩ ኃይልና የፖሊስ ሰራዊት መሳሪያውን አስፈትተው ወደ ጦር ካምፕ እንዳስገቡት ከታማኝ ምንጮች ተዘግቧል ።

ይህ ሁሉ መከራና ስቃይ በአማራው ላይ እያንዳንዳቸው ባለበት ወቅት አሁንም አማራው ጠላቱን ለይቶ ካለማወቅ የተነሳ ከየት ያመጣው አመለካከትና ግንዛቤ እንደሆነ በማይታወቅ ሁኔታ “በደንባራ በቅሎ ቃጭል ተጨምሮ” እንዲሉ አማራው ጎንደሪ ፣ ጎጃሜ ፣ ወሎዬ ፣ ሸዌ በሚል ወያኔያዊ ግንዛቤ እራሱን ለዕርድ ይበልጥ ማዘጋጀቱ ሳያንስ ይባስ ብሎ ጋይንት ፣ ደባርቅ ፣ ገለመሌ እያለ ጭራሽ አንሶ አንሶ ከመንደርም ወደ ቤተሰብ ሊገባ ምንም ባልቀረው የትግል ዘይቤ ተጠምዶ በሰልጣን ላይ ያለውን የኦሮሞውን አነጋና የትግራውን ወያኔ አታገለለሁ ሲል መመልከት እጅግ አሳዛኝን ያደርገዋል ። በምን ሂሳብ ነው አማራው እርስ በርሱ መሰማማት ሳይችል ጠላቱን

ሊመክትና ሊያሸንፍ የሚችለው? ለዚህም ነው ጠላትን ሳያውቁ ለፍልሚያ መውጣት መጨረሻው መመታትና መረታት እንጂ ድልን ሊያስጨብጥ አይችልም የምንለው ።

ዛሬም በሐገር ቤትም ሆነ በዲያስፖራው የተሰበሰቡ ለአማራው እንታገላለን የሚሉት ጠላታችንው በውል ለይተው ሳያውቁ ለድል አይበቁም የምንለው ። ጠላታቸውን ቢያውቁ ኑሮ አስርና አስራ አምስት የአማራ ድርጅት ባለስፈላገም ነበር ፣ የጋራ ጠላት አለን የሚል ቢያንስ የጋራ ጠላቱን ለማስወገድ ሲል በአንድነት መሰባሰብ የትግሉ የመጀመሪያ “ሀሀ” መሆን ነበረበት ያ ግን ሊሆን አልቻለም ፣ ምክንያት ቢባል ሁሉም ስብሰብ አላማው አማራውን መታደግ ፣ አማራውን ከጥፋት ማዳን ሳይሆን በአማራው ስም ሊገኝ ወደሚችል ስልጣን መውጣት ብቻ እንደሆነ የሚያጠያይቅ አይሆንም ።

ስለሆነም በርግጥ አማራ ነኝ የሚል ሁሉ በሐገርቤትም ሆነ በዲያስፖራ ያለው ዛሬ በአማራው ላይ እየመጣ ያለው አደጋ የሚያሳስባቸውና ትግላቸውም ዕውነተኛ ለሕዝባቸው ከሆነ “የናቱ መቀነት አደናቀፈኝ” የሚለውን የማይረባ ምክንያት እየደረደሩ ከመናቅር ሁሉም ወደ አንድ መድረክ ካልመጡ በቀር አማራ ለዘመናት አንገቱን ደፍቶ እንዲኖር ለጠላቱ ዱላ እያቀበሉለት እንደሆነ ሊረዱ ግድ ይላል ። በመጸሐፍ ቅዱስ ኦሪት ዘፍጥረት እንዲህ ይላል ። ኦሪት ዘፍጥረት ፣ ምዕራፍ 11 ቁጥር 7፤ ኦ፤ እንውረድ፤ አንዱ የአንዱን ነገር እንዳይሰማው ቋንቋቸውን በዚያ እንደባልቀው። ይላል ። ባቢሎናውያን ፈጣሪን ለመውጋት ባደረጉት የዕብራይት ስራቸው ቋንቋቸውን ለዋውጦ ዓላማቸውን እንዳከሸፈው ሁሉ ዛሬም አማራው አንዱ ካንዱ ጋር መግባባት የተሳነው በውስጣቸው ያለው ከቅንነት ያነሰ ግለኝነትን ያነገሰ በመሆኑ ልክ እንደ ባቢሎናውያኑ አለመግባባትን በመሀከላቸው አንግሶ ፍሬ አልባ ትግል ሲያደርጉና ሲፍጨረጨሩ እያየን በድርጊታቸውና በተግባራቸው እጅግ እንደናዘን አድርገውናል ።

ታዛቢው

March 29, 2020